

ISBN 978-1-716-18946-3

ኃይሌ ይህንኛ ርዕይ ለሃዘብ ለሃሰት ለሰጠ ለሰጠ ለሰጠ ለሰጠ

Qugh

DIS 2021 jar 3, jar 4 je



Iingta' lam 'aj Se'vIr malja'
gherta' DeSDu'

ሥራ

ልዩ ስራ ለሁሉም ሰራተኛ ለሁሉም



ሥራ ለሁሉም ሰራተኛ ለሁሉም
ሥራ ለሁሉም ሰራተኛ ለሁሉም

ngaS

<i>gorjaDaq vogh ngemDaq</i>	DeSDu'	6
<i>pay'rIn tu'lu'</i>		
<i>ghuQHommey</i>	ghum'Iq	12
<i>mIneSo'ta</i>	HoHvan naD puqbe'	14
<i>ghuQHom</i>	HermIn	22
<i>ghantoHmey</i>	baySoH	24
<i>qul moQ'a'</i>	HoHvan naD puqbe'	26
<i>qebeq puH Duj permey</i>	DeSDu'	28

ይዩ

ጠጅጠድገዳዊ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲
ገጽ ፩ ላይ ሠገር ይገርገራል	ገጽ ፩	፲

jorjaDaq vogh ngemDaq pay'rIn tu'lu'

qonta' DeSDu'

jup'a'na',
naH jajmeymaj tIqaw:
ngemDaq mareH 'ej mareHqa'.
pa' maghaw.

qo'mey chu'
DI'oghta'—DISangta'.
pa'vo' 'evta'mey Huj DIqengpu'.
mogH SoSma'.

ngemvetlhDaq
QemjIq DIchenmoHtaH.
pay'rInmaj—qo'qa' qo'la'—vIqraq.
tlhIl lo'laH

tlhIlwI'pu'
DIghet, ghevjur DIQachtaHvIS.
yav wItlhan; majaqqu'. HejwI'pu'
yoH DIgheS.

QIbmey vey'
lIng Sor bartIq. reH pa'
SaHtaH tamghay yap 'a reH pa' Qey'
rewve'. «Ha'»

jIjatlh 'ej
nItebHa' mavumqa'.
mayevqa'DI', lamDaq maDej.
pa' maba'—

በጅጃገደላይ ሰገርገር ያደገውን ህይወት ለማስፈን
የሚችል ልዩ ልዩ

በሁለት ዓይነት
የሆነውን ግንኙነት ለማሳወቅ
የሚችሉ ሁለት ዓይነት ሰገርገር
ሆኑ ለእኛ

የሆነውን ሰገርገር
ለሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሆኑ ለእኛ

የሆነውን ሰገርገር
የሆነውን ሰገርገር ለማሳወቅ
ሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሆኑ ለእኛ

የሆነውን ሰገርገር
ለሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሆኑ ለእኛ

የሆነውን ሰገርገር
ለሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሁለት ዓይነት ሰገርገር ለማሳወቅ
ሆኑ ለእኛ

'eng DIbej;
DItoĝh. tu'qom rurbogh
DIja'. 'opleS mamIpbej—'a wej . . .
reH maDogh.

qengHoD'a'
wInejll'; reH mamod.
jorjaDaq qol'om ngop Dojmey molta'
rol qIj HoD.

'ach not vay'
wISamta'. Do'Ha'. qen
ngemvetlh vIcheĝhta'. ngugh law' Suntay'.
loQ jInĝen.

pa' bomqu'
ĝhew vIleĝhlaHbe'bogh.
bartIq bIng QIbDaq Dach jul tuj qu'.
'ej ngugh ĝhogh

vIQoy tlhoS
'e' vIHar. pay'rInmaj
QemjIqmey HabmoHpu' chal bIQ HoS.
pagh qol'om

vISamqa'
'a jajvetlh qengHoDna'
vItu'pu': 'oH ll' na' Huch jengva'
ll' na'Ha'.

jajmeyvetlh
bopbogh wov'onmeymaj

ገላገላዎች ገገ
የሚሆኑትን ርዕሰ ጉዳይ
የሚገልጹትን ስህተት ለማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ይህን ርዕሰ ጉዳይ

ገዢ ለሚሆኑት
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ—ከ ገገ...
ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ

ገዢ ለሚሆኑት
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ

ገዢ ለሚሆኑት
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ

ይህን ስህተት ማስወገድ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ

ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ
ለሚሆኑት ስህተት ማስወገድ ርዕሰ ጉዳይ



vIrIchba', jupna'wI'. naDev ratlh
ghojmeH taj

-maj.

ዘላለማዊ ግሥት ለሰላም ለሰላም ለሰላም
ገሥት ለሰላም ለሰላም

-ሰላም

ghuQHommey

qonta' ghum'Iq

Duvlaw' 'avwI' 'an.
pe'vIl yovIl' nIHDaj qam.
boch SIryoD—'a chIm.

chalqach qappamvo'
puv Su'wan ghew. «yIpuv, ghew!
maHvo' yIHaw'neS!»

mIneSo'ta

qonta' HoHvan naD puqbe'

wIlmar vIqaw.

muD Duj vItIj 'e' vIqaw.

chal chuch DebDaq maSeD 'e' vIqaw.

tuqwIj Du' wIpawpa' yotlh luDabbogh tangqa'mey tlhay"e' wIjuS 'e'
vIqaw.

SoSwI' SoSnI' vIqaw—*Kentucky Fried Chicken* tIvqu'.

vutpa'Daj vIqaw—DoQmIvDaq baS HaySIn tu'lu'.

Du' qachmey vIqaw.

naH jajmeyDaj SopmeH borghelmey ghabnIS muja' SoSwI' 'e'
vIqaw.

chuch ghIchDep vIqaw.

ርህፍገደህደ

ገጅህደ' ወጅወደፍ ፍደጋ ኃረሃገ'

ጥህርደጃ ዘህደጥ።

ርፍጋ ልገገ ዘህህህገ 'ገ' ዘህደጥ።

ጸደገ ጸጸጸ ልገሃልደ፣ ርደጸገጋ 'ገ' ዘህደጥ።

ህረገጥገ ልገ' ጥህጅጥጅ' ልጅጃ ለፍልደሃሃጅጸፍ ህደይደ'ርገጋ

ጃደጋ'ገ' ጥህገገጸ 'ገ' ዘህደጥ።

ጸጸጸጥ' ጸጸጸጥ' ዘህደጥ — *Kentucky Fried Chicken* ህህደገ'።

ዘህህጅደ'ልደገ ዘህደጥ — ልጅገርህደደ፣ ሃደጸ ወደገጸፍ

ህረ'ለገ'።

ልገ' ደጸጸገጋ ዘህደጥ።

Target ngevwl'Daq Tonka lupwl'mey nu', ragghanmey je, QoQ
ngop je lungevlu' 'e' vIqaw.

ghIQmeH raQ vIjaHmeH jIcheh 'e' vIqaw.

Cossetta's Qe' vIqaw.

'ev chan 'ev wIlengtaHvIS He'So'bogh Qa' wIjuS 'e' vIqaw.

beml'jI vIqaw.

mISISI'pI bIQtlq vIqaw. wa'maH 'uj neH juch.

bertran vIqaw.

Da'vID vIqaw.

bIQ DujHommey vIqaw.

bommey, puchmey je, ghewmey je vIqaw.

ratrut bIQtlq vIqaw.

re'nIy ngeng vIqaw.

Suvwl' HuD vIqaw.

qoj reDDaq mIlloghmey luDIjlu'pu'bogh DISuch 'e' vIqaw. tIQ.

bIH ngo' law' 'ojIbwey ngo' puS.

ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል

Target የገንዘብ ስፔሻል, Tonka ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

Cossetta's ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ገንዘብ ስፔሻል ስፔሻል ስፔሻል

ngeng HeHDAQ 'ungtaH pu'jIn HaDI'bogH teqSaSngan'e' 'e' vIqaw.

nuthobpu' «nuqDaq 'oH laQoy ngeng'e'!»

ngemvo' muqempu'DI' SoSwI', Qe' wIjaHpu'. Ha'DIbaH ghIH tIr

ngogh je vISop 'ej yuch nIm qulcher taD, 'awje' je vItlhutlh 'e'

vIqaw.

De'nIS, qe'rol je vISuch 'e' vIqaw.

Thunder Birdchaj, HoqwI'meychaj je vIqaw.

American Legion Qe' vIqaw.

jIchegh 'ej jIcheghqa' 'e' vIqaw.

la'yIm rop vIqaw.

Dulut veng paq nojwI' qach vIqaw.

meypel ghIrov vengHomDaq tlho'lop vIlop 'e' vIqaw.

JettawIj vISeD 'ej jItlhabchu' 'e' vIqaw.

ghIran reppID vengHom vIqaw.

Alumacraft bIQ DujHommeY vIqaw.

SoSnI'wI' SoS vISuchmeH 'eb Qav vIqaw.

ይገኛ ደግሞ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ደህንነት ለሥራዎች

ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች
ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

ይገኛ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች
ደህንነት ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች
ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች
ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

Thunder Bird ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

American Legion ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች
ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

Jetta ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

ሆኖ፤ ለሌሎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

Alumacraft ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች ለሥራዎች

rop De'nIS, SoSnI'wI' loDnal, 'e' vIghoj 'e' vIqaw—por pur 'e'
vIqaw.

ne'Derlan Hol vIqaw.

qImroq tuj vIqaw.

mIneSo'ta vIqaw.

ገዢዎችን ገዢ ዘዴዎችን ገዢ ገዢ ዘዴዎችን

ገዢ ገዢዎችን ገዢ ገዢዎችን ገዢ ገዢዎችን ገዢ

ገዢዎችን — ገዢ ገዢዎችን ገዢ ገዢዎችን

ገዢ ገዢዎችን ገዢ ገዢዎችን

ገዢ ገዢዎችን ገዢ ገዢዎችን

ghuQHom
qonta' HermIn

juH qachmaj luchargh
pep'en Qey'. bep bangwI' SoS:
«QIv nIm wIb ngoghvam!»

ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

«ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ»

ghantoHmey

qonta' baySoH

chel
chelpu'
SIv
SIvpu'
quprIp
quprIp chu'

tel
telDu'
ghIv
ghIvDu'
chIp
chIppu'

Qel
Qelpu'
wIv
wIv nu'
'Ip
'Ip qu'

DLJQZMZEI

ZIPEY, EPEZ,

MF

MFZ

EH

EHZ

ZFZ

ZFZ ZM

VF

VFLZ

EH

EHLZ

MZ

MZZ

IF

IFZ

EH

EZH

Z

Z F

qul moQ'a'

qonta' HoHvan naD puqbe'

Hoch jaj wovchoH ghangwI'.

QIt qaS wanI'vam

'a reH qaS.

pe'vIl

ghangwI'vetlh Hopvo' ghoS

qul moQ'a'.

qo' HochvaD

tamghayDaj lo'laHqu'

nob.

pay'

rIn ram Hurgh.

DISvam ... DISvam wovchoH ghangwI'.

ሥላ ርኅየ'ደ'

ሥጅህደ' ልጅወዘደፍ ፍደፈ ህሥሥጥ'

ወጅሥ ገደገ ርጅሥጅወ ሰደጅርህ'ፈ

ሥህህ ሥደገ ርደፍህ'ዘደፍ

'ደ ጃጥወ ሥደገፈ

ህጥ'ዘህሊ

ሰደጅርህ'ዘጥፍ ወጅህዘጅ' ሰደገ

ሥላ ርኅየ'ደ'ፈ

ሥጅ' ወጅሥዘደፈ

ሥደፍሰደፍፈፈፈፈ ሊጅ'ሊደወሥሥ'

ፍጅሥፈ

ህደፍ'

ጃህፍ ጃደፍ ወሥጃፈ

ፈህሥ *** ፈህሥዘደፍ ርጅሥጅወ ሰደጅርህ'ፈ

qebeq puH Duj permey

qonta' DeSDu'





ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ